

የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅ/ቤት

ስ.ቁ 0115540486

አዲስ አበባ

ፕሬስ ሪሊዥ

የኢትዮጵያ መከላከያ ሃይል በኢትዮ ኤርትራ አዋሳኝ ድንበር በሚገኙ የሽብርተኛ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ላይ ማጥቃት ሰነዘረ

(እንደደረሰ ጥቅም ላይ የሚውል)

የኤርትራ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ በተለይም በኢትዮጵያ የሽብርና የማተራመስ ስትራቴጂን እንደ ስልት እየተከተለ የተለያዩ ፀረ ሰላምና ጠብ ጫሪ ድርጊቶችን በመፈፀም ላይ መሆኑ የሚታወቅ ነው።

ባለፈው አመት አጋማሽ ላይ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ በአዲስ አበባ ከመካሄዱ ቀደም ብሎ በነበሩት ቀናት የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ “ሰላምና መረጋጋት የለም” የሚል ምስል ለመፍጠርና ጉባኤውን ለማሰናክል ፀረ ሰላም የሆኑ የኢትዮጵያ ተላላኪዎችን በመጠቀም አዲስ አበባ ውስጥ ለመፈፀም ያሰረዘው የሽብር ድርጊት ሳይሳካ ከሸፏል።

“አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ” በሚል መርህ ወታደራዊ ስልጠና ሰጥቶና አስታጥቆ ወደ አገር ውስጥ የላካቸው እነዚህ የፀረ ሰላምና የሽብር ተላላኪዎች ሊፈፀሙት የነበረው የሽብር ጥቃት ቆይቶ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራና የሶማሊያ ሁኔታ አጣሪ ቡድን ባካሄደው ጥናት ጭምር ተረጋግጧል።

በዚህ አመትም በተመሳሳይ በአዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከመካሄዱ ቀደም ብሎ የኤርትራ መንግስት ፀረ ሰላም ተላላኪ ሃይሎችን በመጠቀም በቅርቡ በአፋር ክልል በጉብኝት ላይ በነበሩ ቱሪስቶች ላይ በወሰደው የሽብር ጥቃት አምስት ቱሪስቶች ተገድለው ሌሎች መታገታቸው የሚታወስ ነው።

#

ቀደም ሲል እንደተገለጸው አህጉራዊው ጉባኤ ከመካሄድ አስቀድሞ በኤርትራ መንግስት ተላላኪዎች አማካኝነት የተፈጸመው የዚህ ሽብር ተግባር አላማም የኢትዮጵያን ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም የአፍሪካ ቀንድን አለመረጋጋት ለማስከተል ነው ።

የሽብር ጥቃቱ በተፈጸመበት ሰዎን የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ መንግስት ከዚህ መሰል የሽብርና የፀረ ሰላም ተግባሩ የማይታቀብ ከሆነ ኢትዮጵያ ተመጣጣኝ እርምጃ በመውሰድ ራሷን እንደምትከላከል አስታውቆ ነበር።

በዚህም መሰረት በዛሬው እለት ከኢትዮጵያ የአፋር ክልል አዋሳኝ ድንበር 14 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የፀረ ኢትዮጵያ ተላላኪ ሃይሎች ወታደራዊ ስልጠና የሚሰጥባቸው ማእከላት በሆኑ ራሚድ ፣ገላህቤንና ጊምቤ በተሰኙ ሶስት ቦታዎች ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሃይል በሰነዘረው የማጥቃት እርምጃ በቦታው የነበሩ የጥፋት ሃይሎች ተመጣጣኝ ጥቃት ተፈፅሞባቸዋል።

የመከላከያ ሰራዊታችን ግዳጁን በስኬት ፈፅሞ ወደ መደበኛ ካምፑ ተመልሷል። ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያላት ውዝግብ በሰላምና በድርድር ሊፈታ እንደሚችልና እንደሚገባው በማመን ተደጋጋሚ የሰላም ሃሳብ አቅርቧል። ማንም ይሁን ነገ በሁለቱ ተጎራባች አገሮች መካከል ያለው አለመግባባት በድርድር ይፈታ ዘንድ በየትኛውም ቦታና ጊዜ ከኤርትራ መንግስት ጋር ለመወያየት ዝግጁ ሆኖ ትገኛለች። የኤርትራ መንግስት ለዚህ የሰላም ጥሪያችን ጆሮ ዳባ ልበስ ሰላምና ፀጥታችንን ለማናጋት ከተንቀሳቀሰ ደግሞ ተመጣጣኝ አፀፋዊ እርምጃ በመውሰድ ሰላሚን ለማስከበር ዝግጁ ናት።

ተጨማሪ ማብራሪያ ቢያስፈልግዎት:-

ስ.ቁ 0115540486 መደወል ይችላሉ።

